



የቀድሞ የንግድ ውድድርና ሽማግሌ ጥበቃ ባለስልጣን

ከሐምሌ 1 ቀን 2013 ዓ.ም እስከ መጋቢት 30/ 2014

አዲት ሪፖርት

መጋቢት 2015

አዲስ አበባ

በኢትዮጵያፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ

የቀድሞ ንግድ ውድድርና ሽማግሌ ጥበቃ ባለስልጣን

ሐምሌ 1 ቀን 2013 ዓ.ም እስከ መጋቢት 30/ 2014

ኦዲት ሪፖርት

የቀድሞ ንግድ ውድድርና ሽማግሌ ጥበቃ ባለስልጣን የተመደበለትን የመደበኛ በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግስት የሂሳብ አያያዝ ስርዓት መሰረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን ኦዲት አድርገናል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የቀድሞ ንግድ ውድድርና ሽማግሌ ጥበቃ ባለስልጣን ማዕከል ስራ አመራር ሲሆን የሂሳብ ሪፖርቶችን ኦዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው ፡፡

ኦዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ስልጣን ሲሆን ዓለም አቀፍ የዋና ኦዲተሮች የኦዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው፡፡ እነዚህን የኦዲት ደረጃዎች መከተል ኦዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የኦዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል፡፡

ኦዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አሀዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና ኦዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውናል።

ከዚህም በተጨማሪ አዲቱ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦች እና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑንና በናሙና አዲት ማከናወንን ይይዛል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት የቀድሞ ንግድ ውድድርና ሸማቶች ጥበቃ ባለስልጣን ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች ፤ መዛግብት፤ ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በባለስልጣኑ ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የአዲት ተደራጊው መ/ቤት የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- ☛ የገቢ/የዕርዳታ/የብድር ሂሳብ ሪፖርት፤
- ☛ የወጪ ሂሳብ ሪፖርት ፤
- ☛ የዝውውር ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ☛ የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ☛ የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ☛ የሂሳብ ማመዛዘኛ፤

ለአዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፤

የቀድሞ ንግድ ውድድርና ሽማቹ ጥበቃ ባለስልጣን የ2014 የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁና፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተከናወነ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

የወጪ

1. የኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌዴራል መንግስት ሰራተኞች አዋጅ 1064/2010 ዓ.ም በክፍል ሁለት አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 2 ሚኒስቴሩ የአበል አይነቶችን እና ክፍያዎችን እያጠና ለሚነስትሮች ምክር ቤት ለውሳኔ ያቀርባል ሲፈቀድም አፈጻጸማቸውን ይቆጣጠራል፡፡ መስሪያ ቤቱ በአዋጁ መሰረት እየሰራ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ የመስሪያ ቤቱ የስራ አመራር አባላት በወሰኑት ወሳኔ ለመስሪያ ቤቱ የፅዳት ሰራተኞች ለሆኑት የትራንስፖርት አበል አዋጁ ከሚፈቅደው ውጪ በወር ደመወዝ ላይ ተጨምሮ ብር 300.00 በመወሰን በመስሪያ ቤቱ ውስጥ ከሐምሌ 1/2013 ዓ.ም እስከ የካቲት 30/2014 ዓ.ም ብቻ በተለያየ ቀን እና የወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር በሂሳብ መደብ 2111201 በድምሩ ብር 28,030.00 ከመመሪያና ደንብ ውጪ ክፍያ እየተፈጸመ መሆኑን በአዲት ወቅት ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡
2. የመንግስት ሰራተኞች የቀን ውሎ አበል አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 3/2012 በክፍል ሁለት አንቀጽ አምስት የውሎ አበል ክፍያ አፈፃፀምን በተመለከተ በተራ ቁጥር 5 በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እና በፌዴራል የመንግስት መ/ቤቶች በመስራት ላይ ያለ የመንግስት ሰራተኛ ቀድሞ በያዘው እቅድ መሰረት በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ውስጥ ለስራ ተንቀሳቅሶ ለምሳ ወደ መደበኛ የስራ ቦታው መመለስ የማይችል ከሆነ እቅዱ ለ/ቤቱ የበላይ ኃላፊ ቀርቦ ሲፀድቅ ብቻ ለአዲስ አበባ ከተማ ከተፈቀደው የቀን ውሎ አበል በደመወዝ መጠኑ መሰረት 25% ለምሳ ይክፈለዋል ይላል፡፡ መ/ቤቱም መንግስት ባስቀመጠው የውሎ አበል መመሪያ መሰረት የውሎ አበል ክፍያዎችን የሚፈጽም መሆኑን ለማረጋገጥ በናሙና አዲት ሲደረግ፡-
 - የመ.ቤቱ ሰራተኞች ከቀን 11/04/2014 እስከ 22/04/2014 አዲሱን ቢሮ ያፀዱበት የምሳ አበል የተከፈለ ሲሆን በተጨማሪም ከመንግስት መመሪያ ውጭ የመጓጓዣ አበል ለአስር ቀን በቀን ብር 50 ለ9 ሰራተኞች በጠቅላላ ብር 4,500.00 መክፈሉ፤

➤ በቀን 03/02/2014 የባለስልጣን መ/ቤቱ የ2013 በጀት አመት የንብረት ቆጠራ ያከናወኑ ኮሚቴዎች የምሳ እና የመጓጓዣ አበል በቀን 50 ለ12 ቀን በድምሩ 5,400.00 በጠቅላላ ድምር 9,450.00 ከመመሪያ ውጭ የተከፈለ መሆኑ ታውቋል፡፡

ከላይ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 2 ከተገለፁት በስተቀር የመ/ ቤቱ የሂሳብ ሪፖርቶች በበጀት ዓመቱ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ የተሰበሰበውን ገቢ የተከፈለውን ወጪና የበጀት አጠቃቀም በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ፡፡

ሌሎች ጉዳዮች(Other matter)

ክትትል ኦዲት

3. በ2013 በጀት ዓመት የሂሳብ ኦዲት ግኝቶች ላይ በተሰጠው የኦዲት አስተያየት መሰረት እርምጃ የተወሰደባቸው መሆኑ ሲጣራ፡-

➤ ብር 47,573.56 ውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሳብ መኖሩ ታውቋል፡፡

ከሰላምታ ጋር

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

